

ህወሓት ከማንም በላይ ለአማራ ህዝብ ባለ ትልቅ ውለታ ነው



ኢህአዴግ ያሳደጋቸው ድርጅቶች ተመልሰው እንደ አበደ ውሻ ለራሱ ለኢህአዴግ ቢነክሱትም ሀቁ ግን ኢህአዴግ ለኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች ባለውለታ ነው። በተለይ ህወሓት ለኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች ባለውለታ ነው። ህወሓት በተለይ ለአማራ ህዝብ ከማንም በላይ ባለ ትልቅ ውለታ ነው። እንዴት ?

ነፍጠኛው እና የትምክህት ስርዓት እየተፈራረቀ ኢትዮጵያን ለ100 ዓመታት ሲገዛ በኢትዮጵያ ህዝቦች ከፍተኛ ጭቆናና ሰቆቃ ማድረሱ ይታወቃል። ይህ የትምክህት ገዢ መደብ ከአማራ ብሄር የወጣ ቢሆንም የየቢሄሩ አሽከሮች በመጠቀም ነበር አስከፊ ጭቆናው የፈፀመው።

በሀገራችን ያለ የፖለቲካ ንቃተ ህሊና ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ በተጨማሪም ተግባር ሲታይ ህዝብንና ጨቋኝ ቡድን ለይቶ መታገል ከፍተኛ ጉድለት ሆኖ ይታያል። ይህ ችግር ድርም የነበረ በተለይ አሁን ደግሞ በስፋት ሲንፀባረቅ ይታያል። በዚህ ችግር ምክንያት ጨቋኞች የወጡበትን ብሄር እንደ ጮቋኝ ብሄር ተደርጎ

በመውሰድ አንድን ብሄር ማግለል ወይም እንደ ጠላት መውሰድ የተለመደ ሆኖ ይገኛል።

በዚህ ላይ ትክክለኛውን የትግል መንገድ ለማስያዝ /ህዝብንና ጮቋኝ መደብ የለየ የትግል አገባብ እንዲኖር/ ኢህአዴግ በተለይ ደግሞ ረጅም የትግል ተሞክሮ ያለው ህወሓት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በአገራችን ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች አተያይ፣ የነፍጠኛው ገዢ መደብ ካደረሰው አሰቃቂ ጭቆና እና ብዝበዛ የተነሳ ነፍጠኛው ገዢ መደብ የወጣበትን ብሄር ብሄረ-አማራ እንደ ጮቋኝ ብሄር፣ እንደ የመላ አገራችን ህዝቦች ጠላት ተደርጎ የሚወስድ ሁኔታ ከፍተኛ ነበር።

ነገር ግን ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ባለፉት 27 ዓመታት፣ ህወሓት ደግሞ ባለፉት 44 ዓመታት ይህንን የተሳሳተ አመለካከት ከፍተኛ ትግል አካሂዷል። ህወሓት በትግራይ ላይ የሚደረገውን የመደብ ትግል ትክክለኛ መንገድ እንዲይዝ ማለትም ጮቋኝ መደብ እና ጮቋኝ መደብ የወጣበት ብሄር/ህዝብ የለየ ትግል በማድረግ፣ የአማራ ህዝብ ከነፍጠኛው የትምክህት ገዢ መደብ እንደሚለይ እና በገዢ መደቡም ተጎጂ እንደሆነ ለትግራይ ህዝብ አስተምሯል፣ ውጤታማ ስራም ሰርቷል፡ ፡ ቢያንስ አብዛኛው ትግራዊ ገዢ መደብ እና ህዝብ ለይቶ የሚታገልበት ሁኔታ ተፈጥሯል።

ህወሓት በትግራይ ክልል ብቻ ሳይታጠር በሁሉም አገራዊ መድረኮች እና በአገራችን የልማት እና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የአማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም የአገራችን ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ተጨቋኝ እና ተገዢ እንደነበር፣ ከአማራ ህዝብ አብራክ የወጣው የትምክህት ገዢ መደብ ለአማራ ህዝብ እንደማይወክል ህወሓት በፅናት ታግሏል። መታገል ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። በመሆኑም ከፍተኛ ድል ተጎናፅፏል። ይህ ባይሆን ኑሮ አገራችን አስከፊ የብሄር ግጭት፣ የብሄር ተኮር ጥቃት ታስተናግድ ነበር። ይህ ባይ ሆን ኑሮ አገራችን እንደ ሩዋንዳ ዕልቂት ይፈፀም ነበር፣ ህወሓት በዚህ ላይ ጠንክሮ ባይሰራ ኑሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ብሄር ብሄረሰቦች በአማራ

ብሄር ላይ ይዘምቱበት ነበር፤ በአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት ያወጧል ነበር። አገራችን ኢትዮጵያም አሸናፊና ተሸናፊ የሌለበት ዕልቂት ታስተናግድ ነበር፤ ለትውልድ የሚተርፍ ካንሰር ወይም የማይድን የብሄር ተኮር ጥቃት በሽታ ይተላለፍ ነበር። ነገርግን ህወሓት እና የኢህአዴግ እህት ድርጅቶች በጋራ ባደረጉት የተቀናጀ እና ውጤታማ ትግል ምክንያት፣ የአማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም ህዝብ በነፍጠኛው እና የትምክህት ስርዓት ተጮቋኝ እንደነበረ የማይገነዘብ ህዝብ እንደ ህዝብ፣ ብሄር እንደ ብሄር የለም። ስለዚህ ህወሓት ከማንም በላይ ለአማራ ህዝብ ባለ ውለታ ነው። ህወሓት አሁን ለደረሰንበት ሰላም እና መረጋጋት፣ አሁን ለደረሰንበት ልማት እና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መረጋገጥ ከማንም በላይ ከፍተኛ ትግል ያደረገ የኢትዮጵያ ባለ ውለታ ነው።

የአማራ ሊህቃን ይህንን ቢክዱትም፣ መካድ ብቻ ሳይሆን በተቃራኒው ህወሓት እና የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎች፣ እንደ የቀን ጅቦች፣ እንደ ጮቋኞች አድርገው ቢሰሏቸውም፣ አስተዋይ የአመራ ህዝብ፣ አስተዋይ የኢትዮጵያ ህዝብ በእርጋታ እና በትእግስት እያያቸው እና እየታዘባቸው ይገኛል።

አሁን በየክልሉ እያጋጠመ ያለው ችግር ሲታይ፣ በአማራ ክልል የአማራ ፅንፈኞች ህወሓት እና የትግራይ ህዝብ ጨቋኞች እንደነበሩ እና እርምጃ እንዲወሰድባቸው በመቀስቀስ ከ27 ዓመት በፊት የነበረውን የፍየል ወጠጤ መፈክር በመያዝ ትግራ ገዳዮች ተበራክቷል። ትግራይን ለመጨበጥ ግራ ቀኝ ሲወራጩ ይታያሉ። በኦሮሚያም በሶማሊያም በሌሎች ክልሎችም በህዝቦች መካከል የነበረውን የተሳሳተ አተያይ፣ ቂም እና ጥላቻ ዳግም እንዲያገረሽ በማድረግ ኦሮሞ በአማራ ላይ እንዲዘምት፣ ሶማሌ በኦሮሞና በአፋር ላይ፣ ኦሮሞ በሶማሌ ላይ፣ አማራ በትግራይ ላይ፣ አፋር በሶማሌ ላይ ቤንሻንጉል በአማራ ና በኦሮሞ ላይ ወዘተ ብሄር ተኮር ግጭቶች እንዲበራከቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲደረግ ይታያል። የዚህ ሁሉ ችግር ጠንሳሽ በየብሄሩ ተሸጉጦ የነበረ በታኝ የፅንፈኛ አመለካከት ማገርሸት ቢሆንም ዋናው ምክንያት ግን ፡-

ይህንን ስር የሰደደ የአገራችን ፅንፈኝነት ችግር በፅናት እና በቁርጠኝነት ይታገል የነበረው ህወሓት ከኢህአዴግ ገለልተኛ ሆኖ በመታየቱ ምክንያት ፅንፈኝነት የሚታገለው በመታጣቱ እና በኢህአዴግ ስም ለውጡን በመምራት ላይ ያሉትን ቡድኖች ይህንን ፅንፈኛ አመለካከት መጋራታቸው ነው።

የአማራ ህዝብ ባለፉት 27 ዓመታት አጋጥሞት የማያውቀውን ስርዓት አልበኝነት እያስተናገደ የሚገኘው ይህ ፅንፈኛ አመለካከት በክልሉ የበላይነት በመያዙ ነው። ይህ ፅንፈኝነት የሚታገል እስከሌላ ድረስ ይህን ያለመረጋጋት እና የሰላም እጦት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ምንም አያጠራጥርም። ህወሓት በፅናት ይታገለው የነበረውን ትምክህተኝነት እና ጠባብነት አመለካከቶች አሁን ስልጣን በማግኘታቸው ምክንያት በህዝቦች መካከል ግጭት እየፈጠሩ ይገኛሉ። ይህን አመለካከት የሚጋሩ ቡድኖች ስልጣን የያዙባቸው ክልሎች በየክልላቸው ሰላም እና መረጋጋት ማስፈን አቅቷቸው ህዝብን ሲሰቃይ ማየት የተለመደ ሆኖዋል። ህወሓት ይህን አመለካከት የሚታገል በመሆኑ የትግራይ ህዝብን አንድነት እና እኩልነት አረጋግጦ ሰላሙን ከህዝቡ ጋር በመሆን እየጠበቀ ይገኛል።

ህወሓት ሲታገል አማራ ህዝብ ከጮቋኞች በመለየት ነበር። በአማራ ህዝብ ስም የሚነግዱ ፅንፈኞች ፖለቲካዊ ባህሪያቸው ትምክህት ሲሆን በሌሎች ህዝቦች ስም የሚነግዱ የየብሄሩ ፅንፈኞች ደግሞ ፖለቲካዊ ባህሪያቸው ጠባብነት ነው። ህወሓት ለአንድ ህዝብ ትምክህተኛም ጠባብም ብሎ ፈርጆ አያውቅም። ድሮም አላለም አሁንም አይልም። ለህዝብ የሚታገል ድርጅት ህዝብን አይፈርድም።

በህወሓት አመለካከት የአማራ ህዝብ እና የትግራይ ህዝብ ከቋንቋው በስተቀር ልዩነት የለውም። ሌላው የአገራችን ህዝቦችም ከቋንቋቸው ልዩነት በስተቀር እንደ ህዝብ ሁሉም እኩል ጭቁን ህዝቦች ናቸው።

ነገርግን ከአማራ የወጡ ፅንፈኞች የአማራ ህዝብም የሌሎች ህዝቦችም መብቶችን ለመግፈፍ የሚጥሩት ሀይሎች ድሮም ነበሩ አሁንም አሉ። እነዚህን

በትምክህተኝነት በመፈረጅ ይታገላቸዋል። በሌሎችም እንደዚህ ለህዝብ የማይጠቅም በፅንፈኝነት ከሌላው ህዝብ ለመነጠል የሚጥሩትን ሀይሎች በጠባብነት በመፈረጅ ይታገላቸዋል።

አሁንም ፅንፈኝነት /ትምክህተት እና ጠባብነት/ የአገራችን አንድነት ሰላም እና መረጋጋት ቀንደኛ ፀር በመሆኑ ሁሉም ሊታገለው ይገባል።

አሁንም ህወሓት ከማንም በላይ ለአማራ ህዝብ ባለ ትልቅ ውለታ ከአማራ ህዝብ ከፍተኛ የክብር ኒሻን መሸለም ያለበት ድርጅት ነው

ሀዳሴ ኢትዮጵያ

መጋቢት 5፣ 2011 ዓ.ም.

አስተያየት ካለ በሚቀጥለው ሊንክ ማድረስ ይቻላል

<https://www.facebook.com/hidaseethiopiaa/>